


ሐሰት፡ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ከትግራይም ሆነ የአሮሚያን ህዝብ ጋር በተገናኘ የሰጡት ማስጠንቀቂያ የለም።

ከትግራይም ሆነ ከአሮሚያ ህዝብ ጉዳይ ጋር በተገናኘ ግብፅ የጦር መሳርያዎችን ወደ ፖርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ማስጠንቀቂያን የሚያስረዳ ምንም አይነት ማስረጃ የለም ።

ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ለጠ/ሚ አብይ አህመድ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፀሙ ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር መሳርያዎ ወደ ቦርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ አስጠነቀቀች ተብሎ በፌስቡክ የተጋራው [ልጥፍ](#) ሐሰተኛ ነው።

በልጥፍ ላይ በአማርኛ ቋንቋ የተጻፈው ጽሁፍ “ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዳግማዊ ሙሴ ብሎ የሚጠሩት ሲያዩት የሚፈሩት እንደ አምላክ ክብር እና ሞገስ የሚሰጡት ጀግናው የግብፅ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ለኢትዮጵያ ጠ/ሚ አብይ አህመድ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፀሙ ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር መሳርያዎ ወደ ቦርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ግብፅ አስጠነቀቀች” ይላል።

Ustaz Ahmed shared a photo. 7h · 🌐



Ustaz Ahmed updated his profile picture. 19h · 🌐

ኢትዮጵያና ኢትዮጵያውያን ዳግማዊ ሙሴ ብሎ የሚጠሩት ሲያዩት የሚፈሩት እንደ አምላክ ክብር እና ሞገስ የሚሰጡት ጀግናው የግብፅ ፕሬዚዳንት ዓብደልፈታህ አልሲሲ ለኢትዮጵያ ጠ/ሚ አብይ አህመድ በትግራይ እና ኦሮሞ ህዝብ የሚፈፀሙ ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብፅ የጦር መሳርያዎ ወደ ቦርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ግብፅ አስጠነቀቀች ።

ኢትዮጵያ በአባይ ወንዝ ላይ እየገነባች ያለችው የታላቁ ሕዳሴ ግድብ ጉዳይ [በሦስቱ ሀገራት](#) ማለትም በኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን መካከል ከፍተኛ አለመግባባት የፈጠረ ጉዳይ መሆኑ ይታወቃል። ካይሮ እና ካርቱምም ቀደም ባሉት ጊዜያት የህዳሴ ግድብ ፕሮጀክት የውሃ ድርሻቸውን እንደሚቀንስ እና ኢኮኖሚያቸውን በእጅጉ እንደሚጎዳ ያላቸውን ስጋት በተልደጋጋሚ ይገልጻሉ። በተጨማሪ ፣ ኢትዮጵያ ደግሞ በድንበር ጉዳይ ከሱዳን ጋር ውጥረት ውስጥ ትገኛለች። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሱዳንና የግብጽ ወታደራዊ ኝኙነት እየጠነከረ መታወቅ ስለገኘ።

በግንቦት 2013 የሱዳን እና የግብጽ [ሰራዊቶች በሱዳን](#) ደቡባዊ ኮርዶፋን ግዛት "[Guardians of the Nile](#) (የአባይ ጠባቂዎች)" የተሰኘ የጋራ ወታደራዊ ልምምድ አድርገዋል። የባህር እና የአየር ኃይል እንዲሁም የአግረኛ ወታደሮችን ያካተተ ወታደራዊ ልምምድ፣ የጋራ አቅምን ለማሻሻል እና በሁለቱ አገሮች መካከል ያለውን ስምምነት ለማሳደግ ታስቦ የተካሄደ ነበር ተብሏል።

የሁለቱ አገራት የሥራ ኃላፊዎች በአስተያየታቸው ውስጥ ስለ ኢትዮጵያ በቀጥታ ባይጠቅሱም ፣ ልምምዶቹ ለአዲስ አበባ [መልአክት](#) ለመላክ የታሰቡ መሆናቸውንና ፣ አስፈላጊም ከሆነ በግድቡ ጉዳይ ላይ የወታደራዊ ጣልቃ ገብነት ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውን ገልጸዋል።

በህዳር 2013 የጋራ ወታደራዊ [የአየር ሀይል](#) ልምምዶች ማድረግ የጀመሩት የሱዳን እና ግብጽ ጦር "[Nile Eagles 2](#), (አባይ ንስሮች 2)" የተሰኙት ልምምዶች በሱዳን ማርሻ አየር ማረፊያ አድርገው ነበር።

ኤቢሲ የተሰኘው የዜና ወኪል [የሱዳን](#) የመንግስት መገናኛዎችን ጠቅሶ እንዳለው ከሆነ ቁጥሩ በውል ያልታወቀ የግብጽ ባታሊዮን ጦር ሱዳን ገብቷል። ቀጣዩ ሃይልም ወደ ሱዳን በባህር ከነ ሙሉ ትጥቁ እንደሚገባ አስታውቋል። ይህ የሆነው በመጋቢት ወር የግብጽ ፕሬዝዳንት አብዱልፊታህ ኤል ሲሲ ሀገራቸው በናይል ውሃ ድርሻዋ ላይ ከቶውንም "የማይነካ" መሆኑን በማስጠንቀቅ ኢትዮጵያ ያለዓለም ዓቀፍ ስምምነት ግድቧን ብትጥላ በአካባቢው "ማንም ሊገምተው በማይችል ደረጃ አለመረጋጋት ውስጥ እንደሚወድቅ ካስተነቀቁ በሁዋላ ነው።

አልሲሲ " የማይነካ " በሚል የአገራቸውን ተጠቃሚነት በማስቀደም ሱዳንን በመጠቀም ኢትዮጵያን ለማስፈራራት ቢሞክሩም፣ የጦር ሃያላቸውን በልምምድ ስም ቢልኩም ኢትዮጵያ በተደጋጋሚ ሁለተኛው የውሃ ሙሌት በተያዘው እቅድና ሶስቱ አገሮ በባለሙያዎች ቀርቦላቸው በፈረሙት ውል መሰረት እንደሚከናወን ይፋ አድርገዋል።

እንደ ግብጽ ሁሉ ኢትዮጵያም " በብሄራዊ ጥቅሜ አልደራደርም፤ ፍትሃዊ ጥቅሜን ከማስተባባስ የሚከለክለኝ ምድራዊ ሃይል የለም" ብላለች። በሰኔ 2013 ኢትዮጵያ የግድቡን ሁለተኛ ዙር [የውሃ ሙሌት](#) ማጠናቀቁን የውሃ፣ ኢነርጂ እና መስኖ ሚንስትሩ ዶ/ር ኢንጅ. ስለሺ በቀለ አስታውቀዋል። "የሁለተኛው ዙር የውሃ ሙሌት በመጠናቀቁ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ" ያሉት ዶ/ር ኢንጅነር ስለሺ "ግድቡ በአሁኑ ወቅት መያዝ የሚያስፈልገውን ውሃ ይዟል" ብለዋል።

ከዚህም በተጨማሪ [ሱዳን](#) የቤኒሻንጉልንና የትህነግ ሰራዊት በማሰልጠን ወደ ኢትዮጵያ ሰርገው እንዲገቡ በተደጋጋሚ ሙከራ ማድረጉ፣ በርካቶች ሰርገው ለመግባት ሲሞክሩ መደምሰሳቸውና መማረካቸውን የኢትዮጵያ መንግስት ሲያስታውቅ ቆይቷል።

በተለያዩ ጊዜያት [ግብጽ ከሱዳን](#) ጋር የተለያዩ የወታደራዊ ኝኙነት አድርገዋል። ይሁንና ከትግራይም ሆነ ከአሮሚያ ህዝብ ጉዳይ ጋር በተገናኘ [ግብጽ የጦር](#) መሳርያዎችን ወደ ፖርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ማስጠንቀቁን የሚያስረዳ ምንም አይነት ማስረጃ የለም።

አርትስ ቲቪ በትግራይ እና አሮሞ ህዝብ የሚፈጸመው ግፍ እና በደል እስካለቆመ ድረስ ግብጽ የጦር መሳርያዎ ወደ ፖርት-ሱዳን እንደምታስጠጋ ግብጽ አስጠነቀቀች የሚለውን የፌስቡክ ልጥፍ ተመልክቶ ሐሰተኛ ሆኖ አግኝቶታል።

ይህ ልጥፍ በፌስቡክ እና በተለያዩ የማህበራዊ ድረ ገጾች ላይ የፔሳቸክ የእውነታ መርማሪዎች በተከታታይ የሚያደርጉት የመረጃ ማረጋገጥ እና የተሳሳተ መረጃን የማጋለጥ ተግባር አካል ነው።

እንደ ፔሳቸክ ያሉ ገለልተኛ ሰነድ ወገን የእውነት መርማሪ ድርጅቶች [ከፌስቡክ እና የማህበራዊ ድረ ገጾች ጋር በመጣመር](#) የሃሰት ዜናን መለየት እንዲያስችልዎ ይሰራሉ። ይህን የምናደርገውም በየማህበራዊ ድረ ገጾች ላይ የሚመለከቱት ልጥፍ/ መረጃ መነሻቸውን በማያያዝ እና ጠለቅ ያለ ዕይታ እንዲኖርዎ በማድረግ ነው።

በፌስ ቡክ ላይ የሐሰተኛ መረጃ ወይም የተጭበረበረ የመሰልዎ ኢጋጣሚ አለ? እንግድያውስ [በእዚህ መንገድ ጥቆማ መስጠት ይችላሉ](#)። እንዲሁም [ይህን](#) ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን በመጠቀም አጠራጣሪ መልዕክቶችን ለመለየት [የፔሳቸክ መንገዶችን](#) ማየት ይችላሉ።




ይህ የእውነታ ምርመራ በፔሳቸክ የእውነት መርማሪ ረደኤት አበራ ተጻፎ በፔሳቸክ ም/አዘጋጅ ኤደን ብርሃኔ አርትኦት የቀረበ ነው።

አንቀጹ ለህትመት እንዲበቃ ያረጋገጠው ደግሞ የፔሳቸክ ም/አዘጋጅ [ኤኖክ ናይርኪ](#) ነው።



ፔሳቼክ የምስራቅ አፍሪካ ቀዳሚ የፋይናንስ መረጃ መርማሪ ተቋም ነው :: [ካትሪን ጊፔሩ](#) እና [ጀስቲን አርንስቲን](#) በተባሉ ሰዎች የተመሰረተ እንዲሁም በአህጉሪቱ ትልቁ የሲቪክ ቴክኖሎጂ እና የጋዜጠኝነት መረጃ ቋት አቅራቢ [በኮድ አፍሪካ](#) የተገነባ ነው::


እንደ ጤና : የገጠር ልማት እና የንጹህ ውሃ አቅርቦት በመሳሰሉ መስኮች ዘላቂ ልማትን ለማረጋገጥ ከመንግስት የሚጠበቁ አቅርቦቶች ላይ የተጨባጩን ዓለም እይታችንን ሊቀርጹ የሚችሉ በይፋ በሚሰራጩ የፋይናንስ መረጃዎችን ዙርያ ህብረተሰቡ እውነተኛ መረጃን ማገናዘብ እንዲችል ለማገዝ የሚያስችል ድጋፍ ይሰጣል:: [ፔሳቼክ](#) ሚዲያዎች የሚያቀርቡትን ጥንቅርም ይፈትሩ:: የበለጠ መረጃ ለማግኘት pesacheck.org ይጎብኙ::



[Follow Us](#)



[Like Us](#)



[Email Us](#)

ፔሳቼክ [ኮድ ፎር አፍሪካ](#) [ከዶፕሌላ አካዳሚያ](#) ባገኘው ድጋፍ እና ከሌሎች የአፍሪካ ሚዲያዎች እንዲሁም የሲቪክ ተቋማት ጋር በመተባበር [ኢኖቬት አፍሪካ ፈንድ](#) በሚለው መስመሩ የሚያቀርበው እንቅስቃሴ ነው::